



የDSHS ካሽ ወይም የምግብ ጥቅማጥቅሞች
Your DSHS Cash or Food Benefits

የደንበኛ ስም (የአባባራው ኃላፊ)

የደንበኛ መለያ ቁጥር

| የDSHS የካሽ ድጋፍ TANF፣ የሰደተኛ ካሽ፣ ABD ካሽ፣ ዳይቨርሽን | የDSHS ምግብ ጥቅማጥቅሞች |
|--|--|
| <p><input type="checkbox"/> ዓላማ DSHS አነስተኛ ገቢ ላላቸውና የሕዝብ ድጋፍ ፕሮግራሞች ማግኘት ለሚገባቸው ነዋሪዎች የካሽ ድጋፍ ያቀርባል። እነዚህ ጥቅማጥቅሞች መሰረታዊ የኑሮ ወጪዎችን ለመክፈል ያግዛሉ (RCW 74.04.770)። TANF ካሽ ድጋፍ በአንክብካቤ ስር ላሉት ሕፃናት ጥቅማጥቅም ብቻ መጠቀም አለበት። ለሕፃናት ፍላጎቶች TANF ድጋፍዎን እየተጠቀሙ መሆኑን ማረጋገጫ መጠየቅ እንችላለን (RCW 74.12.260)።</p> <hr/> <p><input type="checkbox"/> ተገቢ ጥቅም የካሽ ድጋፍዎን ለእንደለዚህ የኑሮ ወጪዎች መጠቀም ይችላሉ፡</p> <ul style="list-style-type: none"> • መጠለያ • ነዳጅ • ምግብ • ስራንስፖርት • ልብስ • የቤት ጥገና • የግል ንፅሕና • የቅጥር ወጪዎች <hr/> <p><input type="checkbox"/> ሕጋዊ ያልሆነ አጠቃቀም በRCW 74.08.580 ስር፣ ኤሌክትሪክ ቤኔሬት ትራንስፈር (EBT) ካርዶችን ወይም ከEBT ካርዶች ካሸን ተጠቅሞ እነዚህን ማድረግ ሕጋዊ አይደለም፡</p> <ul style="list-style-type: none"> • ቁማር መቆመር። ቁማር መቆመር የሚያካትተው የሎቶሪ ትኬቶች፣ ፑል መጫወት፣ ፓገት ቦርዶች፣ ቢንጎ፣ ፈረስ ግልቢያ፣ ካስኖ ጫወታዎች፣ እና ማንኛውም በRCW 9.46, 67.16, and 67.70 ውስጥ የሚገኙ የዕድል ጫወታዎች። • የንቅሳት አግልግሎት፣ ሰውነት መብሳት፣ ወይም የሰውነት ላይ አርት ሾፕን መግዛት። • ስጋራ ወይም ትምባሆ መግዛት። • አልኮል የሆኑ ነገሮችን መግዛት። • አግልግሎቶችንና ምርቶችን ከዚህ ውስጥ መግዛት፡ <ul style="list-style-type: none"> ○ ታሸርንስ። ○ እንደ SNAP ወይም WIC አከፋፋይ እስካልተፈቀደ ድረስከብራ ወይም ወይን ሱቆች። ○ የምሽት ክለቦች። ○ በይዘት ስንድ ኤጀንሲዎች። ○ ቁማርን ማቋቋም። ○ ወሲባዊ ድርግቶች የሚፈጸሙበት የአዋቂ መዝናኛ ቦታዎች። ○ ከ18 ዓመት ዕድሜ በታች የሆነ ሰው የማይፈቀድለት ማንኛውንም ቦታ <ul style="list-style-type: none"> ▪ ለምሳሌ፣ ማርቀና እና/ወይም ማርቀናን ላይ የተመሰረቱ ምርቶች የምሽጠብት ማርቀና አከፋፋዮች። | <p><input type="checkbox"/> ዓላማ DSHS የምግብ ድጋፍ ፕሮግራሞች የሚያካትተው፡</p> <ul style="list-style-type: none"> • መሰረታዊ ምግብ። • የምግብ ድጋፍ ፕሮግራም ለሕጋዊ ሰደተኞች (FAP)። • የዋሽንግተን ጣምራ አፕልክሽን ፕሮጀክት (WASHCAP)። • የሽግግር ምግብ ድጋፍ (TFA)። <p>እነዚህ ፕሮግራሞች አነስተኛ ገቢ ያላቸው ሰዎች በኤሌክትሮኒክ ቤኔሬትስ ትራንስፈር (EBT) ካርዶች ምግብ እንዲገዙ ድጋፍ ያደርጋል።</p> <hr/> <p><input type="checkbox"/> ተገቢ ጥቅም እርስዎና ቤተሰብዎ፣ ምግብን በ USDA እና ኒውትርሽን ሰርቪስ (FNS) ፍቃድ ከተሰጠው አከፋፋይ ምግብ ለመግዛት የምግብ ጥቅማጥቅሞችን መጠቀም ይችላሉ።</p> <p>ጥቅማጥቅሞችን ለመግዛት መጠቀም የሚችሉት፡</p> <ul style="list-style-type: none"> • ዳቦንና አህልን። • አትክልትና ፍራፍሬ። • አይብ፣ ወተት፣ እና ዕንቁላል። • ስጋ፣ ዓሳ፣ የዶሮ ስጋ ዕንቁላል። • ከተዘጋጁና ትኩስ ከሆኑት ውጪ አብዛኛውን ምግቦች። • ምግብ የሚያመርቱት ዘርፍ ሕፃናቶች። <hr/> <p><input type="checkbox"/> ሕጋዊ ያልሆነ አጠቃቀም እነዚህን ማድረግ ህገ-ወጥ ነው፡</p> <ul style="list-style-type: none"> • የ ምግብ ጥቅማጥቅሞችን ከሚገባቸው የቤተሰብ አባላት ውጪ ለማንኛውም ነገር መጠቀም። • የEBT ካርድዎን መሸጥ፣ ወይም ለመሸጥ መሞከር። • ጥቅማጥቅሞችን፣ ወይም EBT ካርድ የተገዛውን ምግብ ለማንኛውም ዋጋ ላለው ነገር (ማጓጓዣ) መለወጥ። ለሕገ-ወጥ ማጓጓዣ ምሳሌዎች የሚያካትተው የምግብ ጥቅማጥቅሞችን በካሽ፣ በኢድንዛዥ ዕፅ፣ ወይም የጦር መሳሪያ መለወጥ። • በቤተሰብዎ ውስጥ ላልሆነ ለማንኛውም ሰው ጥቅማጥቅሞችን መስጠት። • ምግብ ነክ ያልሆኑትን ነገሮች ለመግዛት የምግብ ጥቅማጥቅሞችን መጠቀም። የእነዚህ ምሳሌዎች የሚያካትተው ስጋራ፣ ትምባሆ፣ ብራ፣ ወይን፣ አረቄ፣ የቤተሰብ አቅርቦቶች፣ ሳሙና፣ የወረቀት ምርቶች፣ ሺታሚኖች፣ መድኃኒት፣ ወይም የቤት እንስሳት ምግብ ናቸው። • ኬሬዲት አካዎንትን ለመክፈል የምግብ ጥቅማጥቅሞችን መጠቀም። |

YOUR DSHS CASH OR FOOD BENEFITS
DSHS 14-520 AM (REV. 06/2020) AMHARIC

Barcode label



14520

| <p style="text-align: center;">የDSHS የካሽ ድጋፍ TANF፣ የሰደተኛ ካሽ፣ ABD ካሽ፣ ዳይቨርሽን</p> | <p style="text-align: center;">የDSHS ምግብ ጥቅማጥቅሞች</p> |
|--|--|
| <p><input type="checkbox"/> ቅጣት ሕጋዊ ያልሆነ አጠቃቀም EBT ካርድዎን ወይም ካሽን ከEBT ካርድዎ ሕጋዊ ባልሆነ መንገድ ወይም ያለ አግባብ ከተጠቀሙ፣ ማድርግ የሚችሉት፡</p> <ul style="list-style-type: none"> • የካሽ ድጋፍዎን ለመቆጣጠር ጠንቃቃ ተከፋይ መመደብ። • በእንክብካቤ ስር ላሉት ህፃናት ድጋፍዎን መጠቀም ማረጋገጫ መፈለግ። • የካሽ ጥቅማጥቅምዎን ማቋረጥ። • ወንጀለኛን መከሰስን ጨምሮ ሕጋዊ እርምጃን መከተል። <p><input type="checkbox"/> Automated አውቶመትድ ቴሌር ማሽን (ATM) ክፍያ በቤ ከEBT ለማውጣት ከATM ካሽ ለማውጣት EBT ካርድዎን በሚጠቀሙበት ጊዜ፡</p> <ul style="list-style-type: none"> • የATM ባለቤት ወይም ማሽኑን የሚቆጣጠር ባንክ ተጨማሪ ክፍያ ሊያስከፍል ይችላል። • መምሪያው ለATM ተጨማሪ ክፍያ አይከፍልም ወይም የተከፈለውን አያካክስም። • ያለክፍያ ከተወሰኑት መደብሮች ካሽን መልሶ ሊያገኙ ይችላሉ። | <p><input type="checkbox"/> ቅጣት ሕጋዊ ያልሆነ አጠቃቀም የምግብ ጥቅማጥቅሞችዎን ሆን ብለው ያለ አግባብ ከተጠቀሙ፣ መሆን የሚችሉው፡</p> <ul style="list-style-type: none"> • ወደ ሌላ የተላለፉትን ጥቅማጥቅሞች መልሶ እንዲከፍሉ ይፈለጋል። • መታገድ ወይም ጥቅማጥቅሞችዎን ማጣት፡ <ul style="list-style-type: none"> ○ ቢያንስ ለአንድ ዓመት። ○ እስከ ሕይወት ዘመን። ○ ወደ ሌላ ስቴት እንኳ ቢሄዱ ይታገዳሉ። • ለቅጣቶች የሚዳርጉ። • በወንጀል መጠየቅን ጨምሮ ለህጋዊ እርምጃ የሚዳርግ። የምግብ ጥቅማጥቅሞችን ማስተላለፍ ለህግ ለማቅረብ DSHS ከየስቴት፣ የአከባቢና የፈደራል ባለስልጣናት ጋር ይተባበራል። |
| <p>ከታች በመፈረም፣ ተገቢና ሕጋዊ DSHS ካሽ እና የምግብ ጥቅማጥቅሞች መብራራቱን እስማማለሁ። ጥቅማጥቅሞችን በተገቢ መጠቀምና ከህግ ውጪ ባለመጠቀም ያለውን ቅጣት እረዳለሁ። ይህንን ቅፅ ባለመፈረም ለDSHS ጥቅማጥቅሞች መስፈርት ማሟላት ላይ የሚያሳድረው ጫና እንደሌለው እረዳለሁ ማንም ይህንን ቅፅ ያለፈረመ ሰው ጥቅማጥቅሞችን ከህግ አግባብ ውጪ በመጠቀም የፕሮግራም ወይም በወንጀል ተጠያቂ ሊሆን ይችላል።</p> <p>የEBT ካርድ ካርዴን የት እንደተጠቀምኩ ጨምሮ ካደርኳቸው የትራንዛክሽን ታሪክ ጋር ለDSHS እንደሚያቀርብ እረዳለሁ። የካሽ ስጦታዎች ወይም የምግብ ጥቅማጥቅሞችን ያለአግባብ ጥቀም ላይ መዋላቸውን ለመመርመር DSHS ይህንን መረጃና ካርዶችን ለመተካት ያቀረብኳቸውን ጥያቄዎች ታርክ እንደሚጠቀም እረዳለሁ።</p> | |
| <p>የአመልካች ፈረማ</p> | <p>ቀን</p> |

ለመፈረም ፈቃደኛ አለመሆን፤ የDSHS ሰራተኛ ስም